



DAWLADDA DEEGAANKA SOOMAALIDA ITOOBIYA
DHOOL GAZETA
Somali Regional State of Ethiopia

የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልላዊ መንግሥት

Qimaha የንዱ ዋጋ Unit Price ብር	Dhool Gazeta Waxaa soo Saara Golaha Xildhibaanada Dawladda Deegaanka Soomaalida Itoobiya	✉ 392
--	---	-------

Bayaan Tirsi 166/2008 Bayaanka Aaasaasida Wakaaladda Maamulka Mashiinada Waaweyn Iyo Dayactirka GaadiidkaBog 1	አዋጅ ቁጥር 166/2008 የከባድ መሣሪያዎች አከራይ እና የመንግሥት ተሽከርካሪዎች የጥገና አገልግሎት ድርጅት	Proclamation No.166/2016 Garage Services and Heavy Machineries Renting Enterprise Establishment Proclamation Page 1
--	--	---

BAYAAN TIRSI: 166/2008
BAYAANKA AASAASIDA
WAKAALADDA MAAMULKA
MASHIINADA WAAWEYN IYO
DAYACTIRKA GAADIIDKA
DAWLADDA DEEGAANKA
SOOMAALIDA ITOOBIYA

Maadaama oo ay lagamamaan noqotay in la helo mashiino tayo iyo tiraba ku filan qeybaha Horumarka kala duwan ee ka socda Deegaanka islamarkaana si haboon loo ilaaliyo loogana faa'iideysto gaadiidka Dawladda.

Maadaama oo ay lagama maarmaan noqotay in meel la isugu keeno Maamulka iyo Dayactirka dhamaan Mashiinada waaweyn ee Dawladda Deegaanku leedahay.

Maadaama oo ay lagama maarmaan noqotay in la aasaaso Wakaalad dawladeed oo u xilsaaran dayactirka iyo tirokoobka Gaadiidka dawladda oo hirgelisa xirfad sare iyo qalab tayo leh loogana baxo gaadiidkii dayactirka loo geyn jiray meelo ka baxsan Deegaanka.

Ayaa hadaba iyadoo laga ambaqadaayo qodobka 49(3)(B) ee Dastuurka dib loo habeeyay ee deegaanka, Golaha Deegaanku wuxuu bayaaminayay sidan:

አዋጅ ቁጥር 166/2008
የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልላዊ መንግሥት
የከባድ መሣሪያዎች አከራይ እና
የመንግሥት ተሽከርካሪዎች የጥገና
አገልግሎት ድርጅት ለማቋቋም የወጣ
አዋጅ

በክልሉ ውስጥ በሚካሄደው መጠነ-ሰፊ የልማት እንቅስቃሴዎች በጥራትም ሆነ በአሀዝ የሚያገዙ መሣሪያዎች መኖር እንዲሁም የመንግሥት ተሽከርካሪዎች በአግባቡ መጠበቅ አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

የክልሉ መንግሥት ባለቤትነት ሥር በሚገኙ ከባድ መሣሪያዎች (ማሽኒሪዎች) የአስተዳደርና የጥገና ሥራዎች በአንድ ማዕከል ሥር ማደራጀት አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

በከፍተኛ ሙያ እና ጥራት ባላቸው መሣሪያዎች የተገዙ የመንግሥት ተሽከርካሪዎችን የጥገና እና የአጠቃቀም ቆጠራ ሥራዎች የሚያከናውን ራሱን የቻለ የመንግሥት የልማት ድርጅት ማቋቋም አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

PROCLAMATION NO.166/2016

A PROCLAMATION TO ESTABLISH THE ENTERPRISE FOR THE ADMINISTRATION OF GARAGE SERVICES AND HEAVY MACHINERIES RENTING OF ETHIOPIAN SOMALI REGIONAL STATE

Whereas, it is found necessary to obtain adequate machineries in quality and that are competent for its usage for the various development activities being carried out in the Region as well as for the proper managements and utilization of public Vehicles.

Whereas, it is found necessary to organize into one the administration and maintenance of all Heavy Machineries owned by the regional stste.

Whereas it is found necessary to establish a public body responsible for the maintenance and inventory of government vechiles with high profissions and materials that avoids the huge expenditures used to paid for maintenance of government vechiles.

Now Therefore, in accordance with article 49(3, A) of the revised constitution of the State, the state council hereby proclaimed as follows:-

QAYBTA KOOWAAD
GUUD AHAAN

Qodobka 1^{aad}. Ciwaan Gaaban

Bayaankani waxaa loogu yeedhi karaa “**Bayaanka Aaasaasida Wakaaladda Maamulka Mashiinada waaweyn iyo Dayactirka Gaadiidka Dawladda Deegaanka Soomaalida Itoobiya ee Bayaan Tirsi: 166/2008**”

Qodobka 2^{aad}. Qeexid

Hadaan haboonaanta weedhu siinin macno kale, bayaankan dhexdisa;

1. “**Wakaalad**” waxaa loola jeedaa Wakaaladda Maamulka Mashiinada waaweyn iyo Dayactirka Gaadiidka Dawladda Deegaanka Soomaalida Itoobiya
2. “**Mashiinada**” waxaa loola jeedaa qalabka noocyada kala duwan ee loo adeegsado Dhismaha wadooyinka iyo biyaha oo ay ku jiraan qalabyada ku lamaan.
3. “**Gaadiidka Dawladda**” waxaa loola jeedaa dhamaan gaadiidka lagu soo iibiyay Miisaaniyadda Dawladda ama Deeq lagu siiyay xafiisyada kala duwan.
4. “**Qof**” waxaa loola jeedaa qofka caadiga ah iyo waxyaabaha uu sharcigu qof u aqoonsaday.
5. “**Kiro**” waxaa loola jeedaa heshiisyada ay wakaaladdu ku kirayso mashiinada waaweyn hab waafaqsan sharciga oo ay ku jiraan shaqaalaha lagama maarmaanka u ah.
6. Sinjiga labka lagu sheegay sidoo kale dhedigana waa loola jeedaa.

QAYBTA LABAAD

AASAASIDA, U TIRSANAANTA,
UJEEDOYINKA, QAAB-
DHISMEEDKA, AWOODAHA IYO
WAAJIBAADKA WAKAALADDA

Qodobka 3^{aad}. Aasaasida Wakaaladda

1. Waxaa bayaankan lagu asaasay **Wakaaladda Maamulka Mashiinada waaweyn iyo Dayactirka Gaadiidka** ee Dawladda Deegaanka Soomaalida Itoobiya oo wixii hadda ka dambeeya loogu yeedhi doono “**Wakaaladd**” ahna hay’ad dawladeed oo iskeed u taagan leh jitaan sharciyeed,.

ክፍል አንድ

ጠቅላላ

አንቀጽ 1. **አጭር ርዕስ**

ይህ አዋጅ የኢትዮጵያ ሱማሌ ክልላዊ መንግሥት የከባድ መሣሪያዎች አቅርቦት (አካራይ) እና የመንግሥት ተሽከርካሪዎች ጥገና አገልግሎት ድርጅት ለማቋቋም የወጣ አዋጅ ቁጥር 166/2008 ተብሎ ሊጠቅስ ይችላል።

አንቀጽ 2. **ትርጓሜ**

የቃሉ አግባብ ሌላ ትርጉም የማያሰጥ ካልሆነ በስተቀር በዚህ አዋጅ ፡-

1. «ድርጅት» ማለት በዚህ አዋጅ መሠረት የተቋቋመው ኢትዮጵያ ሱማሌ ክልላዊ መንግሥት የከባድ መሣሪያዎች አካራይ እና የመንግሥት ተሽከርካሪዎች ጥገና ድርጅት ነው።
2. «መሣሪያ ወይም ማሽነሪ» ማለት ለመንገድ ግንባታ እና ለውሃ ሥራዎች የሚውል የተለያዩ መሣሪያዎች ሲሆን የእነዚህ መሣሪያዎች ተጓዳኝ ዕቃዎችን ይጨምራል።
3. «የመንግሥት ተሽከርካሪዎች» ማለት በመንግሥት በተመደበ በጀት ወይም በዕርዳታ መልክ ለመንግሥት መ/ቤት የተሰጠ ማንኛውም ተሽከርካሪ ነው።
4. «ሰው» ማለት የተፈጥሮ ወይም በህግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካል ነው።
5. «ማከራየት» ማለት በህግ መንግሥት መሠረት ድርጅቱ የከባድ መሣሪያዎች በከራይ ውል መሠረት ለሌላ አካል በከራይ የሚተላለፍበት መንገድ ሲሆን ለመሣሪያዎቹ አጠቃቀም አስፈላጊ የሆኑትን ባለሙያዎችን ይጨምራል።
6. ለወንድ የተገለፀ አነጋገር ለሴትም ያመለክታል።

ክፍል ሁለት

ስለድርጅቱ መቋቋም ተጠሪነት

ዓላማዎች አደረጃጀት ሥልጣንና

ተግባር

አንቀጽ 3. **ስለድርጅቱ መቋቋም**

1. በኢትዮጵያ ሱማሌ ክልላዊ መንግሥት የከባድ መሣሪያዎች አካራይ እና የመንግሥት ተሽከርካሪዎች የጥገና አገልግሎት ድርጅት ከዚህ በኋላ (ድርጅቱ) እየተባለ የሚጠራ ራሱን የቻለ መንግሥት የልማት ድርጅት ሆኖ በዚህ አዋጅ ተቋቋመዋል።

PART ONE

GENERAL PROVISIONS

1. Short Title

This Proclamation May Be Cited As” **The Establishment Proclamation Of The Enterprise For The Renting Of Heavy Machinery And Maintenance Of Vehicles Of Ethiopian Somali Regional State, Proclamation No 166/2016**”

2- Definition

Unless the context requires otherwise in this proclamation:-

1. “**Enterprise**” means Enterprise For The Renting Of Heavy Machinery And Maintenance Of Vehicles Of Ethiopian Somali Regional State .
2. “**Machinery**” means the various machinery used for the construction of roads and water bores as well as related machinery.
3. “**Public Vehicles**” means all vehicles procured with the budget allocated by government or donations granted to various institutions,
4. “**Person**” means any natural or legal person .
5. “**Rent**” means the mechanism in which the enterprises transfers heavy machineries through renting agreement in accordance with laws, and shall include Labour forces as deemed necessary.
6. Provisions set out in the masculine gender shall also apply to the feminine gender.

PART TWO

ESTABLISHMENT, ACCOUNTABILITY, OBJECTIVES, ORGANIZATIONAL SETUP AND POWERS AND DUTIES OF THE ENTERPRISE

3. Establishment of the enterprise

1. The Enterprise For The Renting Of Heavy Machinery And Maintenance Of Vehicles Of Ethiopian Somali Regional State (hereinafter referred to as the " Enterprise ") is hereby established as an autonomous regional government public Enterprise having its own legal personality.

2. Wakaaladdu waxay hoos tagtaa Xafiiska Maadaxwaynaha.

Qodobka 4^{aad}. Raasamaalka

Wakaaladu waxay yeelanaysaa raasamaal aan ka badnayn *Hal bilyan oo birr (1,000,000,000)* oo u kala qaybsan lacag ahaan iyo qalab ahaan.

Qodobka 5^{aad}. Ujeedooyinka Wakaaladda

Wakaaladdu waxay yeelanaysaa Ujeedooyinka hoos ku xusan:

1. Iyadoo meel la iskugu geynayo Maamulka iyo maareynta mishiinada kala duwan ee Deegaanka in mishiinkasta hanaan kiro, ujeedada loogu talagalay in si haboon oo kharash yar waqti koobana loogaga faa'iideysto.
2. Iyadoo la yaraynayo Dayacnaanta Gaadiidka dawladda iyo kharashkii badnaa ee ku bixi jiray dayactirkooda inay hirgeliso nidaam kharashyar tayo iyo xirfad sare u adeegsata dayactirka gaadiidka dawladda.

Qodobka 6^{aad}. Xarunta Wakaaladda

1. Xarunta Guud ee wakaaladdu waxay noqonaysaa Magaalo madaxda deegaanka ee Jijiga.
2. Wakaaladdu waxay xarumo iyo xafiisyo ka furan kartaa meelkasta oo deegaanka kamid ah oo loo arko lagama maarmaan..

Qodobka 7^{aad}. Qaabdhismeedka Wakaaladda

Wakaaladdu waxay yeelanaysaa:

1. Golaha Maamulka wakaaladda (Boordhiga) oo uu soo xulo Madaxweynuhu ansixiyana Golaha hawfulintu.
2. Maareeyaha Guud iyo kuxigeenka maareeyaha guud oo uu magacaabo Madaxweynuhu marka ay soo hordhigaan Golahu (Boordhigu).
3. Geedi-socodyada iyo shaqaalaha kale ee lagama maarmaanka ah

2. የድርጅቱ ተጠረኒቱ ለርዕሰ መስተዳድሩ ጽ/ቤት ይሆናል።

4. ስለድርጅቱ ካፒታል

የድርጅቱ የተፈቀደ ካፒታል አንድ ብልዩን የኢትዮጵያ ብር ሲሆን ይኸውም በዓይነትና በጥሬ ገንዘብ የተከፈለ ነው።

5. የድርጅቱ ዓላማዎች

ድርጅቱ የሚከተሉትን ዓላማዎች ይኖሩታል።

1. የከባድ መሣሪያዎች እና የመንግስት ተሽከርካሪዎች ጥገና አገልግሎት አስተዳደር እና አመራር በአንድ ማዕከል ሥር በማድረጅ የተለያዩ መሣሪያዎች በከራይ ውል መሠረት በታለመለት ዓላማ በተመጣጣኝ ዋጋ ጊዜና ሁኔታ ለተጠቃሚዎች ማከራየት እና ማስተላለፍ።
2. የመንግሥት ተሽከርካሪዎችን ብክለት በመቀነስ በጥገና አገልግሎት ይወጣ የነበረው ከፍተኛ ወጪ በመቀነስ በተመጣጠነ በሆነ ዋጋ እና ጊዜ ከፍተኛ ሙያ ጥራት ባለው ባለሙያዎች በመጠቀም ከፍተኛ ብቃት በተላበሰ የጥገና አገልግሎት መስጠት።

6. ስለ ድርጅቱ ዋና መ/ቤት

1. የድርቱ ዋና መ/ቤት በጅጅጋ ከተማ ውስጥ ይሆናል።
2. ድርጅቱ አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኝ በክልሉ ዞኖችና ወረዳዎች ውስጥ ቅርንጫፍ ሊኖረው ይችላል።

7. ድርጅታዊ አቋም

ድርጅቱ በዚህ አዋጅ መሠረት የሚከተሉት አካላት ይኖሩታል፡-

1. በክልሉ መንግስት የሚደራጅ የሥራ አመራር ቦርድ፤
2. በክልሉ ርዕሰ መስተዳድር የሚሾሙ አንድ ዋና ሥራ አስኪያጅና እንደ አስፈላጊነቱ ምክትል ሥራ አስኪያጅ፤
3. ለሥራው የሚያስፈልጉ የሥራ ክፍሎችና ደጋፊ ሠራተኞች።

2. The Enterprise shall be accountable to the office of the president.

4. Capital

The, Authorized Capital of the Enterprise is Birr (1,000,000,000) One Billion birr of which birr which is paid up in cash and kind.

5. objectives of the enterprise

The enterprise shall have the following objectives:-

1. Integrating of the administration and the management of various machineries by putting for the designed purpose through renting each machinery based on effective cost and time arrangement.
2. Minimizing the miss use of public vehicles and the excess maintenance costs used to expenditure for their maintenance to introduce a cost of effective and high professional standards for the their maintenance .

6:- Head Office

1. The enterprise shall have its head office in Jijiga .
2. The enterprise may have branch offices elsewhere as may be necessary,

7:-. Organizational structure

The enterprise shall have:

1. A managing board to be appointed by the executive council upon the recommendation of the president
2. A General Manager and deputy manager to be appointed by the president upon the recommendation of the board.
3. The necessary core processes and staff

Qodobka 8^{aad}. Awodaha iyo

Waajibaadka

Wakaaladda

Wakaaladdu waxay yeelanaysa awoodaha iyo waajibaadyadan hoos ku xusan:

1. Waxay Maamushaa, Dayactir ku sameysaa islamarkaana ka kiraysaa xafiisyada dawladda iyo Dadweynahaba mashiinada waaweyn kala duwan ee lagu fulinayo mashaariicda horumarineed, waxayna dalka gudihiiisa ama Debediisa kasoo kireysan kartaa mishiinada waaweyn iyada oo dib u sii kiraynaysa.
2. Waxay dalka gudihiiisa iyo debediisa kasoo iibisaa noocyada kala duwan ee mashiinada waaweyn ee loo adeegsado ujeedooyinka kala duwan.
3. Waxay sameysaa daraasaad ku salaysan baahida dayactir ee ay u baahanyihiin gaadiidka dawladdu marka loo ansixiyana dayactir ku sameysaa.
4. Waxay tartan u gashaa marka ay ku guulaysatana dayactir ku samaysaa Gaadiidka shirkadaha iyo shaqsiyaadka gaarka ahi iska leeyihiin.
5. Waxay xidhiidh ku saabsan ilaalinta gadiidka dawladda la sameysaa dhamaan heerasha kala duwan ee qaabdhismeedka dawladda.
6. Waxay talo ka bixisaa gaadiidka aan la sii isticmaali Karin iyo kuwa dayactirka ku haboon in lagu sameeyo.
7. Waxay ka qaada cadadka lacageed ee Golahu (Boordhigu) u go'aamiyo Kireynta mashiinada iyo dayactirka Gaadiidka.
8. Waxay iyada oo la kaashanaysa cida ay khusayso talo ka bixisaa Noocyada mashiinada iyo gaadiidka ee dawladdu soo iibsanaayo

8. ስለድርጅቱ ሥልጣንና ተግባራት

ድርጅቱ የሚከተሉትን ሥልጣንና ተግባር ይኖሩታል፡-

1. ለልማት ሥራዎች የሚጠቀምበት የከባድ መሳሪያዎች ያስተዳድራል፣ ይጠግናል እንዲሁም በመንግሥት መ/ቤቶችና ግል ድርጅቶች በክራይ ውል ያስተላልፋል፡፡ እንዲሁም መሣሪያዎች ከሀገር ውስጥ እና ውጭ በክራይ በማስገባት ያከራያል፡፡
2. አላማውን ለማስካት የሚያስፈልጉ የከባድ መሳሪያዎችን ከውጭ ያስመጣል፣
3. የመንግሥት ተሽከርካሪዎች የጥገና አገልግሎት ፍላጎት ላይ የሚመለከት ዳሰሳ ጥናት በማካሄድ ሲፈቀድም ስራ ላይ ያውላል፣ ይጠግናል፡፡
4. የግል ድርጅቶችና የግለሰብ ተሽከርካሪዎችን የጥገና አገልግሎት በጨረታ አሸናፊ በሆነበት ጊዜ የጥገና አገልግሎት ይሰጣል፡፡
5. ስለመንግሥት ተሽከርካሪዎች አያያዝ በተመለከተ ከተለያዩ መንግሥታዊ ተቋማት ጋር ግንኙነት ያደርጋል፡፡
6. በጥቅም ላይ ሊውሉ የማይችሉ የመንግሥት ተሽከርካሪዎችና ተገቢ ጥገና የሚያስፈልጉ ተሽከርካሪዎች መንግሥትን ያማክራል፡፡
7. ቦርዱ በሚወስነው መሰረት

8: Powers and Duties of the enterprise

The enterprise shall have the following powers and duties:

1. Shall administer, maintain, repair and provide lease/rent services to the public bodies, private organization and individuals' heavy machineries to be used for execution of the developmental projects with in the country or state and Acquire heavy machineries Through rental arrangements from inland and overseas to releasing purposes.
2. Procure various heavy machineries used for various purposes from domestic and overseas
3. Carry out maintenance needs assessment study of the state vehicles and provide maintenance services upon the approval of the assessments
4. Shall participate the bid tenders for the maintenance of both public body and privately owned vehicles.
5. Shall provide guidance on the proper management and handling of the public vehicles to state administrative bodies.
6. propose public vehicles no longer fictional to and necessary for disposal and those appropriate to be provided maintenance provisions.
7. As per the amount approved by the board, Charges appropriate fees to the rental of heavy machineries and maintenance provisions of public vehicles.
8. in collaboration with the pertinent bodies, recommend on types and models of machineries and vechiles to be procured by the Government.

የመሣሪያዎች ክራይ እና
የተሽከርካሪዎች ጥገና አገልግሎት
ተመጣጣኝ ዋጋ ያስከፍላል።

8. ከሚመለከታቸው አካላት ጋር
በመተባበር መንግሥት የሚገዛቸው
የመሣሪያዎችና ተሽከርካሪዎች አይነት
ላይ ሀሳብ ያቀርባል።

- 9. Waxay tirikoob ku samaysaa Noocyada mashiinada iyo gaadiidka ee dawladdu leedahay xogta dhabta ah ee arrintan khusaysana u gudbisaa Xafiiska maaliyadda iyo Horumarinta Dhaqaalaha iyo Golaha (Boordhiga).
- 10. Waxay Xarumo dayactir ka furtaa Gobolada iyo Degmooyinka Deegaanka Hadba sida ku haboon.
- 11. Iyada oo aan waxba loo dhimayn awoodaha sharciyada kale lagu siiyay Xafiisyo kale wakaaladdu waxay soo iibsan kartaa islamarkaana kireyn kartaa, daymin kartaa ama ka iibin kartaa dadka danyarta ah mishiinadada yaryar ee waxsoosaarka ka qeybqaata.
- 12. Waxay shaqaalaysiisaa tirada xirfedleyaasha ay Golahu (Boordhigu) u go'aamiyaan islamarkaana lagama maarmaanka u ah mashiinada kala duwan ee ay wakaaladdu leedahay iyo Goobaha dayactirka gaadiidka.
- 13. Iyada oo aan wax loo dhimayn Awoodaha xafiiska Ganacsiga iyo gaadiidka Waa la taliye Dawladda dhinaca Mashiinada iyo Gaadiidka Dawladda Deegaanka Soomaalida itoobiya
- 14. Waxay soo saari siyaasada maamulka cududa shaqaale, Hantida iyo maaliyadda ee wakaaladda iyada oo isticmaalaysa istaraatiijiyad ku salaysan isbixin, kuna sar go'an sharciyada la xidhiidha.
- 15. Waxay hirgelin cilmi baadhisyo la xidhiidha tiknoolojiyadda ugu haboon ee lagu gaadhi karo ujeedooyinka loo aasaasay wakaaladda.
- 16. Waxay heshiis la geli kartaa qandaraasleyaasha iyo shirkadaha Wadaniga ah iyo kuwo dibadeed si loo gaadho ujeedooyinka loo aasaasay wakaaladda.

- 9. በመንግሥት ባለቤትነት ሥር በሚገኝ መሣሪያዎችና ተሽከርካሪዎች ላይ የቆጠራ ሥራ ያካሂዳል። በተገኘው መረጃ መሠረት ለቦርዱና ለፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ ያቀርባል።
- 10. በክልሉ ወረዳዎችና ዞኖች ውስጥ የጥገና አገልግሎት የሚሰጡ ወርከሾፖችን ያደራጃል።
- 11. በህግ መሠረት ለሌሎች መ/ቤቶች የተሰጣቸው ሥልጣን እንደተጠበቀ ሆኖ ድርጅቱ የማምረቻ መሣሪያዎችን በመግዛት ያከራያል እንዲሁም የኢኮኖሚ አቅማቸው ዝቅተኛ ለሆናቸው ማህበረሰብ በብድር ወይም በሽያጭ ያስተላልፋል።
- 12. በቦርዱ በሚወሰነው መሠረት ባለሙያዎችን ይቀጥራል ለድርጅቱ መሣሪያዎች ዓይነትና የጥገና አገልግሎት መስጫ ማዕከላት ሥምራት ያደርጋል።
- 13. በክልሉ ንግድና ትራንስፖርት ቢሮ የተሰጠው ሥልጣን እንደተጠበቀ ሆኖ ስለመንግሥት መሣሪያዎች እና ተሽከርካሪዎች ጥገና አገልግሎት ረገድ መንግሥትን ያማክራል።
- 14. ስለድርጅቱ የሰው ኃይል ንብረትና ሀብት አጠቃቀም ፖሊሲዎች ያመነጫል/ ሥራ ላይ ያውላል። ይህም አዋጭነት ያለው ህጋዊ በሆነ

- 9. shall undertake inventory control towards the types of public owned macheneries and vechiles and submit to the bureau of Finance and Economic development and to the Board the relavant information gathered on the matter.
- 10. may establish maintenance workshops in the Zones and wordas of the Regional State, as deemed necessary.
- 11. without prejudice to powers given to bureaus by other laws, the Enterprise may procure and let out through rent , or sell small scale macheneries that helps in production sector to low income bencifionries through loan arragements.
- 12. employe the number of profisionals determined by the board and necessary for the operation of various the macheneries of the Enterprise and vechiles maintenance workshops.
- 13..Notwithstanding with powers of Trade and transport Bureau , the Enterprise advices to the state government on matters of public macheneries and vechiles.
- 14. develop strategies towards human resource management, for the administration finance and properties of the Enterprise, by employing economy, effective and lawful approches.
- 15. conduct researches concerning technologies suitable for the implementation of objective entrusted to the enterprise;
- 16. Enter into contracts, with the National and International sector Contractors so as to achieve its objectives;

ሥርዓት ላይ የተመሠረተ
እስትራቴጂን በመጠቀም ተግባር
ላይ ያውላል።

15. ዓላማውን ለማስፈጸም አመቺ የሆነ
ቴክኖሎጂዎች አጠቃቀምን
ከሚመለከታቸው አካላት ጋር
በመተባበር ጥናትና ምርምሮችን
ያካሄዳል፤

16. እንደአስፈላጊነቱ ከዘርፉ ብሔራዊና
አለም አቀፋዊ የሥራ ተቋራጮች ጋር
በመተባበር ይሠራል፤ ይዋዋላል፤

- 17. Waxay diyaarisaa istaraatiijiyadaha lagu dhalinayo dakhli iyo qalabka lagama maarmaanka u ah ka midho dhalinta ujeedooyinka loo aasaasay Wakaaladda.
- 18. Waa mulkiile hanti, waxay galaysaa heshiisyo waana la dacweyn karaa waxna way dacweyn kartaa.

QAYBTA SADDEXAAD
GOLAHA MAAMULKA
WAKAALADDA

Qodobka 9^{aad}. Magacaabista xubnaha Golaha maamulka wakaaladda

- 1. Waxaa hab waafaqsan bayaankan lagu aasaasay Golaha Maamulka wakaaladda oo loogu yeedhi doono "Gole"
- 2. Goluhu waxa uu hoostagaa Golaha Hawlfulinta.
- 3. Goluhu isaga oo uu ku jiro shirguddoomiyuhu waxa uu ka koobnaanayaa ugu yaraan shan xubnood iyo ugu badnaan todoba xubnood oo uu soo magacaabo madaxweynaha DDSI kadibna ansixiyo golaha hawlfulintu.
- 4. Mudo xilleedka Golaha oo uu ku jiro guddoonku waa shan sanadood, haseahaatee iyada oo la qiimaynayo Xaaladiisa shaqo waa la cusboonaysiin karaa mudada xil ee Golaha.
- 5. Shirguddoomiyaha iyo xubnaha golaha waxa la siin karaa habeen dhax la xidhiidha shaqada ay hayaan awgeed taasi oo uu go'aamiyo golaha hawlfulinta deegaanku.

Qodobka 10^{aad}. Awoodaha iyo Waajibaadka Golaha

Golahu waxa uu leeyahay awoodaha iyo waajibaadka soo socda:

- 1. Waxay Go'aamiyaan cadadka lacageed ee laga qaadayo kirada mashiinada iyo dayactirka Baabuurta.

17. ለአቅም ግንባታ የሚውል ፋይናንስና መሳሪያዎች የሚሰበሰቡትን ሥልጣን ይቀይሳል፤

18. የንብረት ባለቤት ይሆናል፤ ውሎች ይዋዋላል፤ ይከሰታል፤ ይከሰሳል፡፡

ክፍል ሦስት

ስለድርጅቱ ስለ ሥራ አመራር ቦርድ

9. ስለ ሥራ አመራር ቦርድ አባላት አሰያዎ

1. የድርጅቱ ሥራ አመራር ቦርድ ከዚህ በኋላ "ቦርድ" እየተባለ የሚጠራ አካል በዚህ አዋጅ ተቋቁሟል፡፡

2. የቦርዱ ተጠሪነት ለመስተዳደር ምክርቤት ይሆናል፡፡

3. ቦርዱ ሰብሳቢውን ጨምሮ ከ5 የማያንሱና ከ7 የማይበልጡ ሆነው በክልሉ መንግስት የሚሰየሙ አባላት ይኖሩታል፡፡

4. የቦርዱ ሠብሳቢና የአባላቱ የሥራ ዘመን 5 ዓመት ይሆናል፡፡ ሆኖም የተጠቀሰው የአገልግሎት ዘመን በአባላቱ ፈቃደኝነት ላይ ተመሥርቶ ለዳግመኛ ጊዜ ሊሠጥና በሥራ ላይ ሊውል ይችላል፡፡

5. የቦርዱ ሠብሳቢና አባላቱ በአገልግሎት ላይ ለሚያሳዩት ጊዜ የማበረታቻ አበል ሊከፈላቸው ይችላል፡፡ የአበሉ መጠን ከተጠና በኋላ ለክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ቀርቦ የሚወሰን ይሆናል፡፡

17. Designs strategies enbaling for generating of income capacity of Enterprise and producing materials necessary for the attainment of it's objectives;

18. Own property, Enters into agreements, and may sue and be sued

PART THREE
THE MANAGING COUNCIL OF
THE ENTERPRISE

9: The Selection And Nomination The Managing Board Of The Enterprise

1. There shall be established pursuant with this proclamation the administrative the council of the Enterprise hereafter referred as the "Board"

2. the Council Shall be accountable to the Executive council.

3. The council including the chairperson shall have five up to seven members designated by the President and approved by the Executive council

4. The term of office of the council including the chairperson shall be five years . However, subject to the consent of the members, the term of office may be extended.

5. The chairperson and other members of the council may be entitled allowance to be specified by the executive council of the Region;

10. Duties and Responsibilities of the Board

The Board shall have the following Duties and Responsibilities:

- 1. determines the fees to be charged with the renting of macheneries and maintenance of vechicles.

10. የቦርዱ ስልጣንና ተግባር

ቦርዱ በዚህ አዋጅ መሠረት የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

1. ቦርዱ በድርጅቱ የሚያካራያቸው ማህረያዎች እና ተሽከርካሪዎች የጥገና አገልግሎት ክፍያ መጠን ይወስናል፤፤

2. Waxay Go'aamiyaan ujeedada loo isticmaalayo Macaashka "Profitka" ay wakaaladdu soo xerayso iyo kordhinta raasamaalka Wakaaladda.
3. Waxay jiheeyaan iskuna dubaridaan shaqooyinka wakaaladda,
4. Waxay u gudbiyaan madaxweynaha una soo jeediyaan shaqsiga ku haboon in loo magacaabo Maareeyaha wakaaladda.
5. Waxay diyaariyaan siyaasadda guud ee wakaaladda waxayna dabagalaan fulinteeda.
6. Waxay qiimayn ku sameeyaan shaqada wakaaladda, qorsheyaasha wakaaladda waxaanay talooyinka lagama maarmaanka ah u gudbiyaan madaxweynaha.
7. Waxay dib u eegis ku sameeyaan codsiyada ay soo gudbiso wakaaladdu ee ku saabsan horumarinta qaabdhismeedka wakaaladda.
8. Waxay xaqiijiyaan in dhamaan hantida wakaaladda la ilaaliyo loona maamulo hab dhaqaale ahaan ku haboon kana tarjumayso lahaanshiyo iyo wadaniyad.
9. Waxay ka go'aan gaadhaan magaacabista gadhwadeenada geedisocodyada kala duwan ee wakaaladda marka uu usoo gudbiyo maareeyaha guud, faahfaahinta waxaa lagu xeerin awaamiirta loosoo saaro hab waafaqsan Bayaankan.
10. Waxay Go'aamin heerka mushaharka iyo Gunooyinka ee ay qaadanaayaan shaqaalaha kala duwan ee wakaaladdu iyaga oo raacaya xeerarka maamulka shaqaalaha Shirkadaha.
11. Waxay Go'aamin hawlaha kale ee uu usoo gudbiyo Maareeyaha guud.

Qodobka 11^{aad}. Nidaamka Shirka ee Golaha maamulka Wakaalada

1. Kulanka caadiga ah ee Golaha (Boordhiga) Wakaaladu wuxuu qabsoomayaa Sannadkiiba labo jeer, hase yeeshee, markasta oo ay lagama maarmaan noqoto wuxuu yeelan karaa kulan deg deg ah oo aan caadi ahayn.
2. Shirarka golaha (Boordhiga) wakaaladu wuxuu ku qabsoomayaa marka ay xubnaha goluhu intooda badan joogaan (50+1)

2. ስለድርጅቱ ዓመታዊ ትርፋ አካፊፈልና የሚውልበት ዓላማዎች እንዲሁም ስለድርጅቱ ካፒታል ለማስደግ ይወስናል፤
3. የድርጅቱን የሥራ እንቅስቃሴ በበላይነት ይመራል፣ ያስተባብራል፣ ይቆጣጠራል፤
4. የድርጅቱን ዋና ሥራ አስኪያጅ በአጩነት መርጦ ለርዕሰ መስተዳድሩ ቀርቦ እንዲሾሙ ያደርጋል፤
5. የድርጅቱ አጠቃላይ ፖሊሲ በማዘጋጀት፣ በተግባር ላይ መዋሉንም ይከታተላል፤
6. የድርጅቱን የሥራ ዕቅድና የድርጊት መርሀ ግብር ረቂቆች ይገመግማል፣ መርምሮ ያፀድቃል፣ አስፈላጊው ድጋፍ ከመንግስት እንዲመደብ ለርዕሰ መስተዳድሩ ሀሳብ ያቀርባል፤
7. በድርጅቱ ተቋማዊ አወቃቀርና የሰው ሃይል ግንባታ ረገድ በሚቀርቡለት ጥያቄዎች ላይ ውሳኔዎችን ይሠጣል፤
8. የድርጅቱ ሀብትና ንብረት በአግባቡ መያዙንና መጠበቁን የገንዘብና የሰው ኃይል አጠቃቀምም የክልሉን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ዓላማዎች ለማስፈጸም የዋለ ስለመሆኑ በቅርብ ይከታተላል፤
9. በድርጅቱ ሥራ አስኪያጅ የሚቀርቡለትን አጩ የሥራ መሪዎች ሹመት መርምሮ ያጸድቃል፤
10. በአሠሪና ሠራተኛ ጉዳይ ህግ መሠረት የድርጅቱን ሠራተኞችን ደመወዝና አበል መርምሮ ያጸድቃል፤
11. በድርጅቱ ስራ አስኪያጅ አማካኝነት በሚቀርቡለት ሌሎች ተዛማጅ ጉዳዮች ላይ ይወሰናል፡፡

2. determines and approves the purposes in which the profits of the Enterprise to be invested and increasing of capital investment of the Enterprise.
3. Directs and organizes the overall operations of the Enterprise.
4. Recommend to the president on the appointment of the General Manager of the Enterprise.
5. Devices the overall policy issues of the of the Enterprise and follow up its execution.
6. Evaluate the overall activities regarding the operations, the Plans of the Enterprise. and present its recommendations to president.
7. Scrutinize all proposals submitted to it by the Enterprise regarding on the improvement of the organizational setup of the Enterprise.
8. oversee as to whether all the assets of the Enterprise is properly maintained and managed in a economical and reasonable manner consistent with sense of loyalty and ownership.
9. Approves the assignment of senior management of the Enterprise submitted by the General Manager, details shall determined by the directive to be issued pursuant to this proclamation.
10. determines the scale salary and other benefits that may be provided to employees of the Enterprise in accordance with labour proclamation.
11. Shall decide on other matters presented to it by the General Manager.

11. Meeting procedures of the Board

1. The Board shall hold regular meetings once every two months; however, The Board may call extraordinary meetings at any time, as may be necessary;
2. The meeting shall constitute a quorum in the presence of more than half of the members.

ii. ስለ ቦርዱ የሥብሰባ ጊዜና የውሳኔ አሰጣጥ ሥነ-ሥርዓት

1. ቦርዱ በየዓመቱ ሁለት ጊዜ መደበኛ ሰብሰባ ያካሂዳል፤ ሆኖም አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው በማናቸውም ጊዜ አስቸኳይ ሥብሰባዎችን ሊያደርግ ይችላል።

2. ከቦርዱ አባላት መካከል ከግማሽ በላይ የሚሆኑት በሰብሰባው ላይ ከተገኙ ምልአተ-ጉባኤ ይሆናል።

- 3. Go'aanada goluhu waxay ku meel marayaan cod hal dheeri ah ee xubnaha ka soo qayb galay shirka. Hase yeeshee, hadii codka xubnuhu uu is le'eg noqdo waxaa lagu go'aan qaadan dhanka uu shir gudoonku u codeeyo.
- 4. Iyadoo arrimaha lagu xusay qodobkan sidooda ahaanayaan, goluhu wuxuu dajisan karaa nidaam u gaar ah oo shirarkiisa la xidhiidha.

Qodobka 12^{aad}. Awoodaha iyo Waajibaadka Maareeyaha Guud

Maareeyaha guud ee wakaaladu waxa uu yeelanaayaa awoodaha hoos ku cad:

- 1. Wuxuu Hagua, maamulaa islamarkaana kormeeraa shaqooyinka wakaalada..
- 2. Wuxuu isku dubaridaa xafiiska, diyaariyaa qaabdhismeedka, mushaharka iyo gunooyinka wakaalada una gudbiyaa boordhiga marka la ansixiyana dhaqangaliyaa.
- 3. Wuxuu magaca wakaalada ku furaa accountyada xisaabadka ee wakaalada kadibna dhaq dhaqaajiyaa.
- 4. Wuxuu diyaariyaa islamarkaana boordhiga hordhigaa qorshaha wakhtiga gaaban, dhex iyo midka fog kuna dhaqmaa marka loo ansixiyo.
- 5. Wuxuu Golaha (Boordhiga) u gudbiyaa kana ansixiyaa shaqaalaynta iyo shaqo ka eriga gadhwadeenada kala duwan ee geedisocodyada Wakaaladda.
- 6. Wuxuu hab waafaqsan shuruucda khuseeya ee maamulka wakaalada ku shaqaaleeya, maamula, dalacsiiya, caydhiyaa shaqaalaha wakaalada ee ka baxsan farqada shanaad ee qodobkani.
- 7. Wuxuu hab waafaqsan qorshaha wakaalada ku fasaxaa kharashaadka lacagta lagu fulinayo shaqooyinka sidoo kalana dabagalaa meel marinteeda/isticmaalkeeda
- 8. Waxuu mataala wakalaada markasta oo lala macaamiilayo cid Sadeexaad.

- 3. የቦርዱ ውሳኔዎች በድምጽ ብልጫ ያልፋሉ፣ ሆኖም ድምጹ እኩል ለእኩል የተከፈለ እንደሆነ ሰብሳቢው ውሳኔ ድምጽ ይኖረዋል።
- 4. ከዚህ በላይ የሠራተኛ ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆነው ቦርዱ የራሱን ዝርዝር የሰብሰባና የውሳኔ አሰጣጥ ሥነ- ሥርዓት መመሪያ ሊያወጣ ይችላል።

12. ስለ ሥራ አስኪያጁ ሥልጣን

የድርጅቱ ዋና ሥራ አስኪያጅ ከዚህ በታች የተመለከቱት ዝርዝር ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

- 1. የድርጅቱን የአለት ከአለት ሥራዎች በበላይነት ይመራል፣ ያስተባብራል፣ ይቆጣጠራል፣
- 2. የድርጅቱን ጽ/ቤት ያደራጃል፣ የድርጅቱን የሥራ መዋቀር፣ የሠራተኞችን ደመወዝና አበል እያዘጋጀ ለቦርዱ ያቀርባል፣ ሲፀድቅም ተግባራዊነቱን ይከታተላል፣
- 3. በህግ መሠረት በድርጅቱ ስም የባንክ ሒሣብ ይከፍታል። ያንቀሳቅሳል።
- 4. የድርጅቱን የአጭር፣ የመካከለኛና የረጅም ጊዜ እቅድ፣ መርህ ግብርና በጀት አዘጋጅቶ ለቦርዱ ያቀርባል፣ ሲፈቀድም በስራ ላይ ያውላል፣
- 5. ተጠሪነታቸው ለሥራ አስኪያጁ የሆኑ የድርጅቱን የሥራ ኃላፊዎች ቅጥርና ስንብትን በሚመለከት ለቦርዱ አቅርቦ ያፀድቃል፣
- 6. የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ አግባብነት ባለው ህግና በድርጅቱ የአስተዳደር ደንብ መሠረት

- 3. The decisions of the Board shall be passed by the majority vote of the members present in the meeting. In the case of tie, the idea supported by the chair person shall be the decision of the Board.
- 4. Without prejudice to the provisions of this Article, the Board may adopt its own rules of procedures and manual.

12. Powers and duties of The General Manager

The General Manager of the Enterprise shall have the following powers and duties:

- 1. Shall direct, administer and supervise the activities of the Enterprise.
- 2. Shall organize the office of the Enterprise, formulate the organizational structure of the Enterprise, salary scale and allowances of the employees and senior officials of the Enterprise, submits to the Board for approval and implement upon approval
- 3. Opens and operates bank accounts in the name of the enterprise.
- 4. Prepare and present to the board the short, medium and long term work program of the enterprise and implement same upon approval;
- 5. Shall present to the board for approval the employment and termination of senior employees of the Enterprise directly accountable to the General Manager.
- 6. Employ, administer, promote and terminate employees of the Enterprise other than those stipulated under sub-article 5 hereof in accordance with appropriate laws;
- 7. Effect expenditures in accordance with the approved work program of the Enterprise. Follow up its implementation;
- 8. Represent the Enterprise in its all dealings with third parties;

ሠራተኞችን ይቀጥራል፤
ያስተዳድራል፤ ያሳድጋል፤
ያሰናብታል፤

7. ለድርጅቱ በተፈቀደለት በጀት እና የሥራ መርሀ ግብር መሰረት ገንዘብ ወጪ ያደርጋል፤ የባንክ ሂሳብ ያንቀሳቀሳል፤

8. ድርጅቱ ከሰነድ ወገኖች ጋር በሚያደርጋቸው ግንኙነቶች ተቋሙን ይወክላል፤

- 9. Wuxuu diyaariyaa uu ka warbixiyaa isticmaalka miisaaniyada rubuc kasta oo sanad miisaaniyadeedka
- 10. Wuxuu qabtaa shaqooyinka kale ee boordhiaga wakaaladu u xil saaraan.
- 11. Hadba sida ay baahidu tahay ayuu awoodaha iyo waajibaadyadiisa shaqaalaha wakaaladda ugu wakiishaa.

Qodobka 13^{aad}. Awooda iyo

Waajibaadka Kuxigeenka

maareeyaha guud

- 1. Waxuu fuliyaa shaqooyinka gaarka ee loo xilsaaro.
- 2. Wuxuu matalaa maareeyaha guud ee wakaalada marka uu maqan yahay ama uunan shaqada gudan Karin maareeyuhu.

Qodobka 14^{aad}. Shaqaaleysiinta iyo maamulka shaqaalaha Wakalaadda

- 1. Hanaanka shaqaaleysiinta iyo maamulka shaqaalaha wakaaladdu waa inuu noqdaa mid waafaqsan sharciyada Shaqaalaha ee la xidhiidha
- 2. Iyada oo aan waxba loo dhimayn qodob-hoosaadka (1) ee qodobkan Wakaaladdu waxay diyaarsan kartaa sharci lagu maamulayo shaqaalaheeda kuwaas oo uu ansixiyo golahu hase ahaatee waa in aanay ka hor imanayn xeerka maamulka shaqaalaha.

QAYBTA AFRAAD

QODOBO KALA DUWAN

Qodobka 15^{aad} Illaha Miisaaniyada Wakaalada

Miisaaniyada wakaaladu waxaa laga helayaa illaha maaliyadeed ee kala ah

- 1. Miisaaniyada kabista ah ee ay Dawladu u qoondayso.
- 2. Dakhliiyada kale ay ka hesho adeegyada ay wakaaladdu bixiso.
- 3. Daymaha iyo deeqaha ay ka hesho baananka iyo ilaha kale.

Qodobka 16^{aad} Nidaamka xisaabaadka

- 1. Wakaaladu waxa ay yeelan islamarkaana xafidi diwaano xisaabaad oo saxan

- 9. የየገብ ግመት፣ ግመታዊ የሥራ አፈፃፀም ዘገባዎችንና የሂሳብ ሪፖርቶችን አዘጋጅቶ ለቦርዱ ያቀርባል፤

- 10. ቦርዱ የሚሰጡትን ሌሎች ተዛማጅ ተግባራት ያከናውናል።

11.

13. ስለ ድርጅቱ ምክትል ሥራ አስኪያጅ

- 1. ምክትል ስራ አስኪያጁ ተለይተው የሚሰጡትን ተግባራት ያከናውናል።
- 2. ምክትል ዋና ሥራ አስኪያጁ የድርጅቱ ዋና ሥራ አስኪያጅ በማይኖርበት ወይም ሥራውን ለማከናወን በማይችልበት ጊዜና ሁኔታ እርሱን ተክቶ ይሠራል።

- 9. prepare and submit reports on the activities and financial operations of the Enterprise;
- 10. Performs such other activities assigned to him by the council;
- 11. may to the extent necessary for the efficiency and effectiveness of the Enterprise delegates his powers and duties of the Enterprise to the employees of the Enterprise.

13. Powers and Duties of the Deputy Manager

- 1. Shall perform activities particularly assigned to him ;
- 2. Shall act as the General Manager of the Enterprise on his/her absence or where unable to discharge his duties;

14. Employment and Administration of the Employees of the Enterprise

- 1. The Employment procedure and Administration of the Employees of the Enterprise shall be in accordance with pertinent laws on employment.
- 2. Notwithstanding the provisions of sub Article (1) hereof the Enterprise may undertake study laws to be governed by the employees of the Enterprise and implement the same upon approval. However, it might not contravene with principles of civil services rules.

PART FOUR

MISCELLANEOUS PROVISIONS

15: Financial Sources of the Enterprise

The Financial sources of the Enterprise shall be from the following sources;

- 1. A subsidy budget allocated by the Government
- 2. Income received from the Services delivered by the Enterprise.
- 3. Loans and donations received from the external sources.

16: Books of Accounts and Auditing System of the Enterprise

- 1. The Enterprise shall keep complete and accurate books of accounts.

--	--	--

- 2. Golahu (Boordhigu) waxa uu wax ka bedeli karaa ama dajin karaa nidaam xisaabeed u gaar ah hadii loo arko in uu wax tar u yahay wakaalada. Faah faahinta sharci baa lagu xeerin.
- 3. Diwaanada xisaabaadka iyo dhokumeentiyada lacageed ee shirkada waxaa sannad walba baadhis ku sameyn hanti dhowrka Guud ama mid gaar ah oo ay soo diraan Golahu (Boordhigu).

Qodobka 17^{aad} wareejin Xuquuqeed

Dhamaan Awoodihii iyo waajibaadyadii Xafiisyada kala duwan lagu siiyay Bayaanada ama Xeer-nidaameedyo ee la xidhiidhay Soo Iibsashada, Gacan ku haynta, Maamulida, Dayactirka Mashiinada iyo Dayactirka Gaadiidka hadba sida loogu baahdo waxaa hab waafaqsan Bayaankan loogusoo wareejiyay Wakaaladda lagu aasaasay Bayaankan.

Qodobka 18^{aad} sharciyada aan dhaqangalka ahayn

Sharci kasta oo qodobada bayaankan ka soo horjeeda ma laha fulitaan sharci.

Qodobka 19^{aad} Awooda Soo Saarida Xeer-nidaameed iyo Awaamiirta

- 1. Golaha hawl Fulinta Deegaanku waxay soo saari karaan Xeer-nidaameedka lagama maarmaanka u ah hirgalinta bayaanka.
- 2. Golahu (Boordhigu) waxay soo saari karaan awaamiirta lagu sii hirgalinayo qodobada bayaankan iyo xeer-nidaamdeeka ku soo baxa hab waafaqsan farqada 1^{aad} ee qodobkan.

Qodobka 20^{aad} Mudada dhaqangalka Bayaankan

Bayaankan wuxuu dhaqangalayaa laga bilaabo maalinta lagu soo dabaaco Dhool Gazeeta.

**CABDI MAXAMUUD CUMAR
MADAXWAYNAHA DDSI**

- 2. The Council may adopt or vary particular financial system if deemed profitable to the Enterprise.
- 3. The books of accounts and financial documents of the Enterprise shall be annually audited by the external Auditors designated by the Council.

17: Transfer of Rights and duties

All the powers and duties given by proclamation or regulation to various bureau regarding to procure, handling, Administration, maintenance of macheneries and public vechiles as may be necessary is hereby transferred to the Enterprise established by this proclamation.

18: Non-Applicable Laws

No Law that are inconsistent with this proclamation shall be of any effect with matters provided for under this proclamation .

19: Power to Issue Regulation and Directives

- 1. The Regional Administrative Council may issue regulations necessary for the implementation of this Proclamation.
- 2. The Council may issue directives necessary for the implementation of this Proclamation and the regulations issued pursuant to sub Article 1 of this Proclamation.

20 :- Effective Date.

This Proclamation shall enter into force upon its publication on Dhool Gazeta.

**ABDI MOHAMUD UMER
PRESIDENT, ETHIOPIAN SOMALI
REGIONAL STATE**

18. ተፈጻሚነት ሥለማይኖራቸው ስነ-ምግባር

ከዚህ አዋጅ ጋር የሚቃረን ማንኛውም ህግ በዚህ አዋጅ የተሸፈኑ ጉዳዮችን በተመለከተ ተፈጻሚነት አይኖረውም።

19 ደንብና መመሪያ የማውጣት ስልጣን

- 1. የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ይህንን አዋጅ ለማስፈጸም የሚያስፈልጉትን ደንቦች ሊያወጣ ይችላል።
- 2. ቦርዱ ይህንን አዋጅና በአዋጁ መሰረት የሚወጡትን ደንቦች ለማስፈጸም የሚረዱ መመሪያዎችን ሊያወጣ ይችላል።

20. አዋጁ የሚፀናበት ጊዜ

ይህ አዋጅ በክልሉ ዶል ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል።

አብዲ መሀመድ ዑመር

**የኢትዮጵያ ሴማሌ ክልላዊ መንግሥት
ፕሬዝዳንት**